

ግብጽ አረብ ሪፐብሊክ  
አውቃፍ ሚኒስቴር

9 ረቢአ አወል 1443 ሂ.  
አክቶበር 15 2021 ኢ.አ.

ነብዩ (ሶላላሁ ዐለይሂ ወሰለም) በቤተቸውም ሆነ በሕይወታቸው አርአያ ናቸው።

ምስጋ ሁሉ በቅዱስ ቁርአን

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ}

ከጎሳችሁ የሆነ ችግራችሁ በእርሱ ላይ ጽኑ የሆነ፣ በእናንተ (እምነት) ላይ የሚጓጓ፣ በምእምናን (ላይ) ርኅሩኅ አዛኝ የኾነ መልክተኛ በእርግጥ መጣላችሁ።)

ለአለው ለአለማቱ ጉታ ለታላቁ አላህ ይገባው።

ብቸኛ አጋር የሌለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ እመስክራለሁ። እንድሁም ሰይዳችንና ነብያችን ሙሐመድ የእሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው እመስክራለሁ። ጌታዬ ሆይ! የምህረት እዝነትህን፣ ሰላምህንና በረከትህን በርሳቸው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በባልደረቦቻቸውና እስከ እለተ ቁያማ ድረስ በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው አውርድ።

ከዚህም በመቀጠል፡

አላህ (ዐዘ ወጀል) ነብዩን (ሶ.ዐ.ወ.) ከመላ ፍጥረታት መርጧቸዋል። ልባቸውን አስፍቶላቸዋል። ክብራቸውን አልቋል። መወሳቸውንም ከፍ አድርጓል። አጠቃላይ የተሟሉ ሰብአዊ ባህርያትንም ችሯቸዋል። ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በጠባይ ከሰዎች ሁሉ በላይ ናቸው። በመንፈስ

(2)

መልካምነት፣ በልበ ንጹህነት፣ በሃሳብ የበላነትና ከሰዎች ጋር በአላቸው መልካም ተግባቦት እንደዚሁ ከሰዎች ሁሉ በላይ ናቸው። በመሆኑም እውነት ፈራጁ አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ሲል አወድሷቸዋል፡

وَاللّٰكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ .

(አንተም በታላቅ ጠባይ ላይ ነህ።)

የኑቢያችንን የሕይወት ታሪክ ጠለቅ ብሎ የሚመራመር ሰው በእውነትም ለመላ ሰው ልጅ ምን ያማሩ አርአያ መሆናቸውን ሊገነዘብ ይችላል። አላህ (ዐ.ወ.) እንዲህ ይላል፡

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَكَرِهَ اللّٰهَ كَثِيْرًا}،

ለእናንተ አላህንና የመጨረሻውን ቀን የሚከጅል ለሆነ ሰው፣ አላህንም በብዙ ለሚያወሳ በአላህ መልዕክተኛ መልካም መከተል አልላችሁ።

ኑቢያችን (ሱ.ወ.) ምን ያማሩ ባል፣ ምን ያማሩ አባት፣ ምን ያመሩ አያት ሆነው አናገኛቸዋለን። በተለይም ደግሞ እርሳቸው (ሱ.ወ.) አንዲህ ማለታቸውን ስንገነዘብ፡ (ከናንተ ደጋቸው ለቤተሰቡ ደግ የሆነ ሰው ነው። እኔ ለቤተሰቤ ከሁላችሁም ይበልጥ ደግ ነኝ)።

ኑቢያችን (ሱ.ወ.) በቤታቸው፣ ከቤተሰባቸው ጋር ስለአላቸው መልካም አኗኗር አንድ ጉዳይ አንስትን በንዘረዝር ምነኛን ያማረ ይሆናል! እነሆ ባለቤታቸው ከድጃ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ባህርያቸውን ሲገልጹ እንዲህ ይላሉ፡ «አንተኮ ዝምድናን ትቀጥላለህ። አቅም ለሌው ጉዳዩን ታወጣለህ፣ ለተቸገረ ትረዳለህ። እንግዳን ታስተናግዳለህ። እውነተኛ መከራዎችን በቋቋም እገዛ ታደርጋለህ»።

(3)

እነሆ ነብያችንም ባለቤታቸው ከሞቱም እንኳ በኋላ ይህን ውለታቸውን ሲያከብሩላቸው ኖረዋል። ከዚህ ዓይነቱ የውለታ አክብሮትም የሚከተለው አጭር ታሪክ አንዱ ነው። «አንድት የእድሜ ባለጸጋ ነብያችንን ስትጎበኝ በጣም ያከብሯት ቆመውም ይቀበሏት ነበር። አንታችን ዓኢሻ ስለዚህ አክብሮታቸው ምስጢር በጠየቀቻቸው ጊዜ እንዲህ በማለት መለሱ፡ (እሷ በከዲጃ ዘመን እኛ ጋ ትመጣ ነበር። ውለታን ማሳመር ደግሞ ከእምነት ገጽታ አንዱ ነው)»። ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ስለ ምእምናን እናት ከድጃ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) እንዲህ ይሉ ነበር፡ (አላህ (ዐ.ወ.) ከሷ የተሻለ በሷ አግር የሚተካ አልሰጠኝም። እሷ ሰዎች ባከዱኝ ጊዜ በኔ መልእክተኛነት አምናለች። ሰዎች ሀሰተኛ ባሉኝ ጊዜም እውነተኛ ነህ ብላኛለች። ሰዎች በከለከሉኝ ጊዜ በገንዘቧ ደግፋኛለች። አላህ (ዐ.ወ.)ም ከርሷ ልጆችን ችሮኛል)።

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ቤተሰቦቻቸውን ያግዙ ጉዳይ በማውጣትም ይተባበሩ ነበር። እናታችን ዓኢሻ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) እንዲህ ይላሉ፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ልብሳቸውን ይጠቅሙና ጫማቸውንም ይሰፉ ነበር። እንድሁም ወንዶች በቤታቸው የሚሰሩትን ይሰሩ ነበር። እናታችን ዓኢሻ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ቤታቸው ውስጥ ምን ያደርጉ እንደበር በተጠየቁ ጊዜ እንዲህ በማለት መልሰዋል፡ «የቤተሰባቸውን ሥራ ይሰሩ ነበር። ስግደት በደረሰ ጊዜ ውዱ ያደርጉና ወደመሰጋገድ ይወጣሉ» ይልቁንም ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለነሱ ልዩ ጊዜ በመወሰን ቤተሰቦቻቸውን ለማስደሰት ጥረት ያደርጉ ነበር። ከዚህም አንፃር ጊዜ ጨለምለም ሲል (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ከዓኢሻ ጋር ይወጡ ነበር። ሌላ ጊዜም ጉዳዮችን በማንሳት ያጫውቷቸው ነበር።

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለሴት ልጆቻቸው ታላቅ አግብሮትና ሰፊ ውለታ ነበራቸው። (ከርሷ አላህ ይውደድና) ልጃቸው ፋጢማ ወደአሉቡት ቦታ ስትገባ ቁመው ይቀበሏት እጇን ይዘው ይስሟትና ከጎናቸው ያስቀምጧት ነበር። እንድሁም አሷ ወዳለችበት ቦታ ሲገቡ ቆማ ትቀበላቸው እጃቸውን ይዞ ትስማቸውና ከጎኗ ታስቀምጣቸው ነበር። (ከርሳቸው

(4)

አላህ ይውደድና) እናታችን ግሊሻ እንዲህ ይላሉ፡ « አንድ ቀን የነብያችን ባለቤቶች በአንድ ቦታ ከሰዓቸው ጋር እያሉ ልጆቻቸው ፋጢማ አረማመዱ ልክ እንደነብያችን አረማመድ ሲሆን ብቅ አለች። ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ባዩዋት ጊዜ እንኳን ደህና መጣሽ ልጄ ሆይ በማለት ተቀበሏትና ከጎናቸው አስቀመጧት»።

\*\*\*

ምስጋና ሁሉ ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የእዝነት መሀረትና ሰላም የነብያትና የመልክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰይዳችን ሙሐመድ (ሶ.ዐ.ወ.) በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸው ይውረድ።

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለልጅ ልጆቻቸው ምን ያመሩ አያት ነበሩ። ያከብሯቸው ያጫወቷቸውና ያዝኑላቸው ነበር። በመሆኑም ከእለታት አንድ ቀን መንበር ላይ ሆነው ለሰዎች ንግግር እያደረጉ ሳለ (ከነርሱ አላህ ይውደድና) ሐሰንና ሑሰይንን ቀያይ ቀሚሶችን ለብስው እየወደቁ እየተነሱ ወደርሳቸው እየመጡ አዩ። በዚያን ጊዜ ወረዱና አቀፏቸው። ወደድስኩር መንበሩም ይዘዋቸው ወጡ። እንዲሁም በሌላ ቀን ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሐሰንን እመንገድ ላይ ከልጆች ጋር እየተጫወቱ አገኟቸው። ነብያችንም (ሶ.ዐ.ወ.) እጆቻቸውን ዘረጉላቸው። ሐሰንም እነዴ ወዲያ ሌላ ጊዜም ወደህ ይሸሹ ጀመር። ነብያችንም (ሶ.ዐ.ወ.) እያሳሳቁ አጫወቷቸው። በመጨረሻም ይዘው ሳሟቸው። ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ሁሰይን ከኔ ነው እኔም ከሁሰይን ነኝ። ሁሰይንን የወደደ አላህን ወደደ)። ይሉ ነበር።

ከእለታት አንድ ቀን ነብያችን ሰዎችን በማሰገድ ላይ እንዳሉ (ከርሷ አላህ ይውደድና) የልጅ ልጆቻቸው ኡማማ መጣች። ከዚያም ተቀበሏትና በሚቆሙ ጊዜ በእጆቻቸው ማህል ያቅፏት ነበር። በግንባራቸው በሚደፉበት ጊዜ ግን ያስቀምጧት ነበር። ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ከነርሱ

(5)

አላህ ይውደድና) የባለቤታቸው የኡሙ ሰለማ ልጅ የሆነችውን ዘይነብን በተደጋጋሚ ዘይነብዬ ዘይነብዬ እያሉ ያጫውቱ ነበር።

እኛ በአሁኑ ወቅት የነብያችንን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለግ መከተልና በመላ የሕይወት ጉዳዮች እርሳቸው አርአያ ማድረግ እጅጉን ያስፈልገናል። ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለፍጥረታት እጅግ ርህራሄ፣ ክቡር፣ እውነተኛ፣ ፍትሃዊና ጀግናም ነበሩ። የሳቸውን ፈለግ መከተልና አርሳቸውን አርአያ ማድረግ የውደታቸው ማስረጃ ነው። ታላቁ አላህ እንዲህ ይላል፡

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُوا عَلِيًّا يُحْيِيكُمْ اللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ تُتُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

በላቸው:- «አላህን የምትወዱ እንደኾናችሁ ተከተሉኝ፤ አላህ ይወዳችኋልና። ኅጢአቶቻችሁንም ለናንተ ይምራልና። አላህም መሐሪ አዛኝ ነው።»

ጌታዬ ሆይ! የነብይህን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለግ መከተልን እንድትቸረን እንለምንሃለን